

# በቃኸኝ

መሠረት አባተ ኖርዌይ ጁላይ 2013

ለሥልጣኑ መሰንበት እንቅልፍ የለሹ የኢህአዴግ መንግሥት የመረጠው ሕዝብ ትዝ የሚለው “ሃገር-አቀፍ የምርጫ” ጊዜ ሲደርስ ብቻ ነው። ይህንኑ የኢህአዴግ ባህሪ ባለፉት የተለያዩ ሃገራዊ ምርጫዎች መዳረሻ ጊዜዎች ላይ ተፍ-ተፍ የሚልባቸውን ሥልጣኖች ማስታወስ ብቻ በቂ ነው። በ1997 ዓ.ም የምርጫ ወቅት የዜጎች ቁርጠኛ ውሳኔና ቁጣ በምርጫው ውጤት ላይ ያደረሰውን አሉታዊ ሁኔታዎች ያስበረገገው ኢህአዴግ ከዛ ዘመን ጀምሮ ከተከሰተው ድብቅ ባህሪያቱ አንዱ ፈሪነቱ ነው።

የህዝቡ ቁጣና ውሳኔ ውስጣዊ ድንገተኝነቱን ለአደባባይ ካበቃው በኋላ የኢህአዴግ የማስመሰል ትወና ረቀቅ ማለቱና ጭካኔው ማየሉ የባለ ሆኗል። በከፍተኛ የመኖሪያ ቤት ችግር እየተሰቃየ ያለውን ሕዝብ ቀልብ ለመሰብሰብ የሕዝብ ድምፅ አይበገገው ኃይል እንዳለው በተመሠከረበት በ1997 ምርጫ ባለድል ለመሆን የጋራ ቤቶች ተጠቃሚ ላይደርጋችሁ ነው በሚለው ምልጃው በመሰብሰብ የተመዘገበው ዜጋ በጉጉት ካለበት ችግር ለመላቀቅ በማሰብ ተመዝግቦ ቤቱንም ሳያገኝ ስምንት ዓመት ካለፍ በኋላ ወቅት ጠብቆ ከች የሚለው ኢህአዴግ አዲስ የመኖሪያ ቤት ምዝገባ ብሎ አወጀ ለነባርቹ ቅድሚያ እስጣለሁም አለ ችግር እንዲያምኑት ያስገደዳቸው ዜጎች የምዝገባ ካርዳቸውን ይዘው ነባር ተመዝጋቢ ነኝ ብለው ቢቀርቡም ከመረጃ ቋቱ ውስጥ ስምህ ስምሽ የለም ተብለው በእነርሱ የምዝገባ ቁጥር የሌሎች የሥርዓቱ አፋሽ አገንጋቢዎች ስም ተተክቶ ሲያገኘው ዜግነቱን ጠልቶ በምሬት አቤቱታውን በግልም በህብረትም ቢያቀርብ ከፈለክ በአዲሱ ምዝገባ ተመዝገብ (ተመዝገቢ) ከሚል የንቀት ምላሽ ባሻገር ጉዳዩ ብሎ የሚጥፈው ሹም አላገኘም።

በአሁን ወቅት ፖለቲካው የበላይነቱን ጠብቆ ለማቆየት ድርጅቱን በገንዘብ አቅም ለማፈርጠም በእራሱ ሥር ካሉ ግዙፍ የንግድ ተቋማቱ ዝርፊያ ተጨማሪ ለቤት ቁጠባ በሚል ሰብብ ዜጎች ከዕለት ጉርሳቸው እየነጠቁ በሚያስረክቡት ገንዘብ ነዶ ቋቱን በመሙላት ላይ ይገኛል። ‘ሌባ እናት ልጄን አታምንም’ እንዲሉ በሥሩ ካለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውጭ የዚህ ተግባር ተሳታፊ እንዳይሆኑ በሩን በመዝጋት የግል ባንኮችን ህልውና ከስጋት ውስጥ ከቶታል። በዚህም የእነርሱን ሃገራዊ የዕድገት ድርሻም በማቀጨጭ ላይ ይገኛል።

ለረዥም ጊዜ በአንድ አካባቢ የኖሩ ዜጎችን እንደ አረብ ዓለም አብዮት በእኔም ላይ መክረውና ዶልተው ሊነሱብኝ የሚችሉበት ቀን ሊኖር ይችላል። ስለዚህም በጋራ ቤቶች (Condominium) አብሮነታቸውን አፍርሶ በተለያዩ የከተማዋ ጠርዞች መበታተን ዋናውና የኢህአዴግ ድብቁ ዓላማ ከመሆኑም ባሻገር ይህም የጋራ ቤቶች ሥርዓቱ አቀንቃኞች ብቻ ከየወረዳው እየተመረጡ የዕጣው ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚደረግበት ስለመሆኑ ተመዝግቦው ከመረጃ ቋት ውስጥ ስማችሁ የለም የተባሉ ወገኖች ላይ የተፈጸመው በደል ጉልህ አስረጂ ነው ወደፊትም ከዚህ የተለየ አፈፃፀም ይኖረዋል ማለት ከእባብ የእርግብ እንቁላል የመጠበቅ ያህል ነው።

ዛሬ ነጋዴው ሃገራ ብሎ በፍፁም እምነት የማይነግድባት ሃገር ኢትዮጵያ ብቸኛዋ የአለማችን ሃገር ናት ለማለት ይቻላል። በነጋዴው የእህዋት መንግሥት ከመዋጥ የተረፉ ነጋዴዎች የንግድ ቤታቸውን ሸጠው ለመገላገል ያከራይዋቸዋን ሰዎች እየተማፀኑ ይገኛሉ። ምክንያቱም ከልጅነት እስከ አዛውንትነት ሜዳ ተራራውን አቋርጠው የነገዱ ወገኖች ትላንት ቤህ-ቤስቲን ያልነበራቸው የአንድ ጉህ ተወላጆች በአጭር ጊዜና ፍጥነት የናጠጡ ቱጃር እየሆኑ ሲታዩ ከጀርባቸው ያለው ምን እንደሆነ አመለካኝ ነውና ሥጋቱ ከሃብት ወደ ሕይወት መሸጋገር እንዳይሆን ከመንገዱ እርቆ በመውጣት በገዛ ሃገራቸው ሁለተኛ ዜጋ ሆነው የበይ ተመልካች ከመሆን የተሻለ ዕድል የላቸውም።

በተለያዩ የገንዘብ መሰብሰቢያ ዘዴዎች ሽንኩርት እና ቃሪያ ጉሊት ተቀምጠው ከሚቸረቸሩ ምስኪኖች መቀነት እየፈታ በመንጠቅ ሕዝቡ የእኔ የሚለው ሃብት የለሽ ያደረገው የወያኔ መንግሥት ከሃገሪቱ ገጠርማ ክፍሎች በማዳበሪያ ግዥ ጀርባው የተላጠው ገበሬ የእርሻ በሬውን እየሸጠ ከ14 እና 16 ዓመት እድሜአቸው ያልዘለለ ህፃናት ሴቶች በመላክ እየፈለሱ በመምጣት በመዲናቸን ሲንከራተቱ ከመኪና አደጋ ከተረፉት ዜጎች ፓስፖርት በመቸርቸር ለስደት ከመዳረግ ባለፈ በሚሄዱበት ሃገሮች የሚፈፀምባቸውን ህገወጥ የአካል እና የሥነልቦና ጉዳት በሃገሪቱ ባሉ የመንግሥት ተጠሪዎች ከመከላከል ይልቅ የሚደርስባቸው የግፍ ሰቆቃ እና በየበረሃው የወደቀው አስከሬናቸው እስኪጠራቀም ጠብቆ የሕዝብ

ሳይሆን የግሉ መስበኪያና ማስፈራሪያ በሆነው ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ በማስተላለፍ ሃገር ቤት ያሉ ወገኖች በሃዘን እንዲቆረመቱ በማድረግ በሃገር ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ አቅጣጫ ማስቀየሻ አድርጎ እየተጠቀመበት ያለ አረመኔያዊ ተግባር ፈፃሚ ሥርዓት ነው።

ከዚህም ባለፈ በዚህ አምባገነን መንግሥት ግፍ አፈናና ዛቻ ሃገራቸውን ለቀው ህይወታቸውን ለማትረፍ በስደት ላይ ያሉ ወገኖች ቁጥር የትየለሌ ነው። ምሁር ሲያስተውል የሚያቅለሽልሽው የወያኔ መንግስት ከሚወዷት ሃገራቸው ተሰደው ሌሎች ሃገራትን እያገለገሉ ሃገራቸውን የወላድ መካን እንድትሆን ዳርጓታል።

በሃገሪቱም የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በምረቃቸው ዕለት ለምረቃ በተገኙበት አዳራሽ የተነገራቸው ሥራ የለም ሥራ ፍጠር፣ ሥራ ፈልግ ነው። “የተማሪ ይግደለኝ አለች አሉ ኮብል እስቶን” የተባለውም እውን ሆኖ ዲግሪውን ሳይሆን ከቶ መደሻ ጨቡጦ የድንጋይ ምንጣፍ የመንገድ ሥራ እንዲሠራ የተፈረደበትን በማስተዋል ሳይሆን አይቀርም ሥራ እንዲሠራ የተፈረደበትን በማስተዋል ሳይሆን አይቀርም ያስኛል። ይህን መሰሉ መንግሥት ነው እንግዲህ ጥፋቱን-በልማት በቀለኛነቱን በታጋሽነት ስም እየጋረደ ሃገሪቱንና ሕዝቧን በስቃይ ምጣድ ላይ ጥድ እያንገበገበ ያለ ነው።

ብቻ ምን አለፋቹ መራሹ የወያኔ መንግሥት የምርጫ ወቅት ሲቃረብ ለሃገር ተቆርቋሪ ለወገን አሳቢ እራሱን አድርጎ ያለመሰልቸት የተለመደ ስልቱ ከሆነ ውሎ አድሯል። ከጭንቅላት እስከ እግሩ በሙስና የተዋጠ መንግሥት መሆኑ እየታወቀ አንድና ሁለት ባለሥልጣናትን ወንጀሎ እራሱን የሙስና ጠላት አድርጎ ለማሳየት የሚያደርገው ጥረት ለምርጫው ከሚሆን እጅ መንሻ ያለፍ እሴት የለውም። ሕዝቡ አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሦስት እርምጃ ቀድሞት ኢህአዴግ የሚመራው ሳይሆን የሚገዛው ሕዝብ ግንዛቤ ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ ሳይገነዘብ በታጠቀው ጠብ መንጃ አፈሙዝ እያሰበ የሚኖር በመሆኑ በቃኸኝ የሚለውን የሕዝብ ምሬት አላደምጥ ያለው ጆሮው እስኪያደምጥ ድረስ ትግላችን መቀጠሉ ግድ ነው።

### **እናቸንፋለን**